

5፡ በዕዳ ባርነት ውስጥ ከሚከተሉት የዚህ ዓለም የገንዘብ አስተዳደር ስራዓት መትረፍ (የብድር ካርዶችን /Credit cards በጥበብ ማስተዳደር)

ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚያስገነዝቡት፤ ዕዳ ውስጥ መግባት በራሱ ኃጢአት ባይሆንም፤ እግዚአብሔር ለሕዝቡ የሚመርጠው ከሁሉ የተሻለው መንገድ ግን አይደለም። ምክንያቱም ለመብደር ስንመርጥ፤ እምነታችንንና መተማመኛችንን በእግዚአብሔር ላይ ከማድረግ ይልቅ በብድር ካርድ ወይም በአብዳሪው ላይ እያደረግን በመሆናችን ነው። በምሳ 22፡7 ላይ **“ሀብታሞች በድሆች ላይ ይገዛሉ፤ ተበዳሪም ለአብዳሪ ባሪያ ነው”** እንደሚለው። መብደር በጣም በፍጥነት ወደ ልማድ ወይም ወደ

ማያልቅ አዙሪት ሊቀየር ይችላል፤ ይህም ከጌታና እርሱ ከሚሰጠን ነፃነት ይበልጥ ያርቀናል የዕዳ ባሪያዎችም ደርገናል። ስለዚህ ወደዚህ አዙሪት ወደሞላው ባርነት ውስጥ ላለመግባትና የገባንም ካለን በቅዱስ ቃሉ መርህ መስረት ነጻ እንድንወጣ የሚከተሉትን እውነቶች ልብ ማለት ይጠቅማል።

የብድር ካርዶች (Credit cards) ምንነት ማወቅ

➤ **የብድር ካርዶች በራሳቸው ክፉም ጥሩም አይደሉም።** የብድር ካርዶች በገቢያ ውስጥ የገንዘብ መክፈያ አማራጭ መንገዶች ናቸው፤ በራሳቸው ጥሩም ሆነ መጥፎ ነገር ሊያደርጉ አይችሉም። ነገር ግን የእነርሱ አወንታዊ ወይም አሉታዊ ተፅዕኖ የሚወስነው እኛ ካርዳችንን ለመጠቀም በምንመርጠው ምርጫ ላይ የተመሰርተ በመሆን ነው።

➤ **የብድር ካርዶች በጥበብና ራስን በመግዛት መንፈስ ሲያገለግሉ ጠቃሚ ይሆናሉ** አልፎ ተርፎም ለገንዘብ ቁጠባ የሚረዱ ሊሆኑ ይችላሉ። አደጋው ግን እኛ ካርዱን ከመጠቀም ይልቅ **ካርዱ እኛን መጠቀም ሲጀምር ነው።** ነገር ግን በጥበብ ጥቅም ላይ ሲውሉ፤ የብድር ካርዶች የተለያዩ ማበረታቻዎችን (rewards) እና ጥቅማጥቅሞችን እንድናገኝ ሊረዱ ይችላሉ።

➤ **እንዲያውም የብድር ካርዶች በነፃ ገንዘብ እንደማግኘት ያህል ሊሆኑልን ሁሉ ይችላሉ።** እንደ ካርዱ ዓይነት፤ ግዢዎችን በካርዳችን በመፈጸም እና በወሩ መጨረሻ ላይ **ሙሉ በሙሉ በመክፈል** የጥሬ ገንዘብ ተመላሽ ነጥቦችን (cash back) ፣ የነፃ በረራ ማይሎችን (flyer miles) እና ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን ማግኘት ይችላል። ነገር ግን ይህን ለማግኘት መረሳት የሌለበት ነገር ቢኖር በየወሩ ሙሉ ዕዳው መክፈሉን እርግጠኞች

መሆናችንን ነው። ምክንያቱም ዕዳን ባለመክፈል ዕዳን ማስተላለፍ (carrying a balance) ፣ ከማንኛውም ማበረታቻ ወይም ጥቅማጥቅም **የበለጠ ኪሳራ ሊያስከትል ይችላልና።**

➤ ካርዳችንን በተሳሳተ መንገድ ከተጠቀምንበት፣ ራሳችንን በማያልቅ የዕዳ አዙሪት ውስጥ አስገብተን

እንዘጋግለን። ስለዚህ ወደፊት መራመድ ያቅተናል፤ በወለድ ክፍያዎች ገንዘባችንን እንባከናለን። እንዲሁም በሕይወት ለመቆየት ስንል ብቻ ተጨማሪ ዕዳ ውስጥ እንዘፈቃለን። ከዚህ

ለመዳንንና ማንኛውንም ዕዳ ከፍሎ ለመጨረስ ግን፣ ዛሬ ላይ ብዙዎቻችን የሌለንን ሥርዓት (discipline) እና መስዋዕትነትን ይጠይቃል። ስለዚህ ከአደጋ የሚጠብቁንን ስርአቶች በማወቅና በመጥቅም ጠቢብ ልንሆን ይግባል። የብድር ካርዶችን ምንነት ማወቅም ለዚህ ይጠቅማል።

❖ የረጅም ጊዜ ዕዳን ማስወገድ (AVOID LONG-TERM DEBT)

ብብድር ካርዳችን ላይ ዕዳዎች ከተከማቹብን፣ ሁሉንም ወጪዎቻችንን ከፍለን እስክንጨርስድረስ ካርዱን መጠቀም ማቆም፤ እንዲሁም ዕዳውን በተቻለ ፍጥነት ለመክፈል በትጋት መስራት ይጠይቃል። **ሊኖርብን የሚገባው ብቸኛው የረጅም ጊዜ ዕዳ የቤት መግዣ ብድር (mortgage) ብቻ መሆን አለበት፤** እርሱንም ቢሆን በተቻለ ፍጥነት ከፍሎ ለመጨረስ መጋደል ይኖርብናል። ይህን በማድረግ የሚገኘውን ነጻነት ለመርዳት ዕዳን በመክፈል ነጻነትን የተለማመደችውን የመበለቲቱን ታሪክ ማሰብ በቂ ነው። **2ኛ ነገ 4፡-7 ።** ዕዳችንን ለመክፈል ከደከምን በኋላ የሚኖረውን የሕይወት ምስክርነት ኃይል ታላቅ ነው!

❖ ዕዳን አለማስቀጠል (AVOID A BALANCE)

የብድር ካርድን የምንጠቀመው ለነጥቦች ወይም ለማበረታቻ ጥቅማጥቅሞች ከሆነ፣ በወሩ መጨረሻ ላይ ሙሉ ዕዳውን ከፍለን መጨርስ ይኖርብናል። ቅዱስ ቃሉም በሮሜ 13፡8 **“እርስ በርሳችሁ ከመዋደድ በቀር ለማንም ዕዳ አይኑርባችሁ...”** ይላል። ስለዚህ ይህን መርህ መከትል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ማለት ይቻላል።

በተጨማሪም፣ ከወር ወደ ወር ዕዳን ማስተላለፍ ወይም ዕዳን ሳይከፍሉ ማቆየት ለዕዳ ነጥባችን (credit score) ምንም የሚያስገኘው ጥቅም የለም፤ የወለድ ክፍያውም እጅግ ከፍተኛና አስከፊ የመሆን ዕድል አለው። ስለዚህ በደንብ ጥናት በማድረግ ምርጥ የማበረታቻ ፕሮግራም ያለው ካርድ ማግኘታችንን ማረጋገጥ ይኖርብናል። መዝ 37፡21 **“ኃጢአትኛ ይበደራል መልሶ አይከፍልም፤ ጸድቃን ግን ይቸራል።”** በዚህ የቃሉ እውነት መስረት እዳን አለማስቀጠል ጠቢብነት ብቻ ሳይሆን ክርስቲያናዊ ግዴታም ጭምር ነው የሚሆነው።

❖ በጃችን ያለውን መመለስ (REPAY WHAT YOU OWE)

ለክርስቲያኖች፣ የመክሰር አዋጅ ማወጅ (bankruptcy) እንደ አማራጭ ሊታይ አይገባም።

ምክንያቱም ስንበደር፣ የተበደርነውን ለመመለስ **መሐላ** ወይም ቃል እየገባን

ስለሆነ ነው። ምንም እንኳን የዓለማዊው ሕግ መክሰርን ማወጅን ተቀባይነት እንደለው አማራጭ ቢቆጥረውም፣ እግዚአብሔር ግን አሁንም ዕዳችንን ሁሉ እንድንከፍልና **ቃላችንን እንድንፈጽም** ይጠበቅብናል።

ቅዱስ ቃሉም መሀላን ስለመፈጽም እና ታማኝ ስለመሆን በመክ 5፡4-5 እንዲህ በማለት ያሳስባል **“ሰነፎች**

አያሰጉትምና ለእግዚአብሔር ስእለት በተሳልህ ጊዜ ተፈጽመው ዘንድ አትዘግይ የተሳልኸውን ፈጽመው።” ይህን

መወጣት ጊዜ ሊወስድ፣ ከባድ ሥራና ብዙ መሥዋዕትነት ሊጠይቅ ይችላል፤ ነገር ግን ዕዳችንን ከፍለን መገላገልና ይህንን ስናደርግ ጌታን ማክበር እንችላለን።

ማጠቃለያ፦ ገንዘብን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በአግባቡ ማስተዳደር ከእያንዳንዱ አማኝ የሚጠበቅ የህይወት ስርዓት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ የዚህ ዓለም ስርዓትም ገንዘብን የሚያስተዳድርበት የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። በተጨማሪ ደግሞ በዚህ ዓለም ስንኖር ከፍተኛ ፈተናና ተግዳሮት ወደ ህይወታችን ከሚመጣባቸው **ምክንያቶችና መንገዶች** መካከል ገንዘብ ዋናው ነው። ስለዚህ ቅዱስ ቃሉን መሰርት ያደረግ መርህ በመከተል ከዓለም የገንዘብ አስተዳደር ስርዓት በተለይ መንገድ ገንዘብን ለማስተዳደር የሁለቱን ስርዓቶች ልዩነት ማወቅና በቃሉ እውነት መሰረት ገንዘብን ለእግዚአብሔር ክብርና ለሰዎች ጥቅም ማዋል እንድንችል የብድር ካርዶቻችንን በአግባቡ እንጠቀም።